

የመገናኛውንም ድንኳን፣ የምስክሩንም ታቦት።

כְּלִיָּהּ -እና-እቃዎች H3627	וְאֵת -በ H0853	הַמִּזְבֵּחַ -ያ-መቅረጽ H4501	וְאֵת -በ H0853	כְּלִי -እና-እቃዎች H3627	כֶּלֶךְ ሁሉ H3605	וְאֵת -በ H0853	הַשְּׁלֵחָן -ያ-ጠረጴዛ H7979	וְאֵת -በ H0853	27	
								הַקְּטֹרֶת -ያ-ዕጣን H7004	מִזְבֵּחַ መሠዊያ H4196	וְאֵת -በ H0853

ገበታውንም ዕቃውንም ሁሉ፣ መቅረጹንም ዕቃውንም፣ የዕጣን መሠዊያውንም።

כֶּנֶס ቀማጭ H3653	וְאֵת -በ H0853	הַכִּיָּר -ያ-ገንዳ H3595	וְאֵת -በ H0853	כְּלִי -እና-እቃዎች H3627	כֶּלֶךְ ሁሉ H3605	וְאֵת -በ H0853	הַעֲוֵה -ያ-የሚቃጠል H4196	מִזְבֵּחַ መሠዊያ H4196	וְאֵת -በ H0853	28
--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	----

ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያና ዕቃውንም ሁሉ፣ የመታጠቢያውን ሰንፍ መቀመጫውንም ትቀባበታለሁ።

שִׁקְיָה -እና-ቀደስ H6942	בְּהָר -በ-ላይ-በ H5060	הַנֶּנֶעַ -ያ-ነ H3605	כֶּלֶךְ ሁሉ H3605	קְדָשִׁים ቅዱስ H6944	קְדָשׁ ቅዱስ H6944	וְהִי -እና-ሆነ H1961	אֲתָם እሱን H0853	וּקְדָשִׁי -እና--እና-ቀደስ H6942	29
--	--	--	--	---	--	--	---------------------------------------	--	----

ሁሉንም ትቀድሳቸዋለሁ፣ ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናሉ፤ የሚነካቸውም ሁሉ ቅዱስ ይሆናል።

לִי -ለ-እኔ H3547	לְכַהֵן -ለ-serve-as-ካህን H0853	אֲתָם እሱን H0853	וּקְדָשִׁי -እና--እና-ቀደስ H6942	תְּמִשָּׁח ቀባ H4886	בְּנֵי ልጆች H0853	וְאֵת -በ H0853	אֶתְהֵן እርሶ H0175	וְאֵת -በ H0853	30
---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------	----

በክህነትም ያገለግላችኋል ዘንድ እርንንና ልጆቹን ቅባቸው፣ ቀድሳቸውም።

לִי -ለ-እኔ H2088	הָאֵל ይሁ H1961	יְהִי ይሆናል H6944	קְדָשׁ ቅዱስ H8081	מִשְׁתַּחֲוֶה ቅብዓት H0559	לְאַמָּר ሲሉ H1696	תְּדַבֵּר ተናገረ H3478	יִשְׁרָאֵל እስራኤል H0413	בְּנֵי ልጆች H0413	וְאֵל- -እና-ወደ H1755	31
								לְדַרְתֵּיכֶם -ለ-ትውልዶቻችሁ H1755		

እንተም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገር። ይህ ለልጅ ልጆችህ የተቀደሰ የቅብዓት ዘይት ይሁንልኝ።

כְּמִהוּ -እና-እንደ H3644	תְּשֻׁב ትደርጋት H3808	לָא አል H4971	וּבְמִתְכַנְּנֶהּ -እና--በ-የእሱ--proportion H3251	יִיָּדָע እሱ--shall-ይሁን-አፈሰሰ H3808	לָא አል H0120	אֲדָם ሰው H1320	בְּשָׂר ሥጋ-የ H1931	עַל- -በ H6944	32			
								לְכֶם -ለ-እንተ H1961	יְהִי ሆነ H6944	קְדָשׁ ቅዱስ H1931	הִנֵּה እርሱ H6944	קְדָשׁ ቅዱስ H6944

በሰው ሥጋ ላይ አይኖሩም፤ እንደ እርሱም የተሰራ ሌላ ቅብዓት አታድርጉ፤ ቅዱስ ነው፣ ለእናንተም ቅዱስ ይሁን።

וּנְכַרְתָּ -እና--እና-ቀረጡ H3772	רֵץ stranger H5414	עַל- -በ H3644	מִמֶּנִּי -ከ-ውስጡ H7543	יָדָע ሰጠ H3644	וְאֵת -እና-ያ H7543	כְּמִהוּ -እና-እንደ H7543	קְדָשׁ compounds H0376	אֲשֶׁר ያ H0376	אִישׁ ሰው H0376	33
								ס §	מִמֶּנִּי -ከ-ሕዝብ	

እንደ እርሱ ያለውን የሚያደርግ ሰው፣ በሌላም ሰው ላይ የሚያፈሰሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጣፋ።

וְיִלְבַּן	וְיִשְׁחַלֵּחַ	וְיִטְבֵּן	סִמְיָם	לְ	קָ	מִשְׁהָ	אֶל-	יְהִי	וְיִאמַר	34
-አለ-galbanum	-አለ-onycha	—	ቅመም	-ለ-አንተ	ወሰደ	ሙሴ	-ወደ	እግዚአብሔር	-አለ-አለ	
H2464	H7827		H5561		H3947	H4872	H0413	H3068	H0559	

:יְהִי	בָּ	בָּ	זָ	וְיִלְבַּן	סִמְיָם
ሆነ	-በ--ከ-በቀር	-ከ-በቀር	ንጹሕ	-አለ-frankincense	ቅመም
H1961	H0905	H0905	H2134	H3828	H5561

እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ጣፋጭ ሸቱ ውሰድ፤ የሚንጠባጠብ ሙጫ፤ በዛጎል ውስጥ የሚገኝ ሸቱ፤ የሚሸትትም ሙጫ፤ ጥሩም እጣን ውሰድ፤ የሁሉም መጠን ትክክል ይሁን።

:שָׂ	טָ	מִמֶּלֶךְ	וְנִקְּ	מִשְׁשָׁ	קָ	קָ	אֶתְ	וְעָשִׂיתָ	35
ቅዱስ	ንጹሕ	salted	compounder	ሥራ-የ	compound-of	ዕጣን	እሱን	-አለ-አደረገ	
H6944	H2889		H7543	H4639	H7545	H7004	H0853		

በቀማሚ ብልሃት እንደ ተሠራ፤ በጨው የተቀመመ ንጹሕና ቅዱስ ዕጣን አደርገው።

מוֹעֵד	בְּ	הַ	לְ	מִמֶּנָּה	וְנִתְּ	קָ	מִמֶּנָּה	וְשָׂ	36
መገናኛ	-በ-ድንኳን-የ	-ያ-ምስክር	ፊት-የ	-ከ-ውስጡ	-አለ-ሰጠ	fine	-ከ-ውስጡ	-አለ-አንተ-shall-grind	
H4150	H0168	H5715	H6440		H5414	H1854		H7833	

:לְ	יְהִי	קָ	שָׂ	שָׂ	לְ	אֶתְ	וְשָׂ
-ለ-አንተ	ሆነ	ቅዱስ	ቅዱስ	እዚያ	-ከ-	እኔ-will-meet	ያ
	H1961	H6944	H6944	H8033		H3259	

ከእርሱም ጥቂት ትወቅጣለህ፤ ታልመውማለህ፤ ከዚያም ወሰደህ አንተን በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት ታኖረዋለህ። እርሱም የቅዱሳን ቅዱስ ይሁንላችሁ።

לְ	יְהִי	שָׂ	לְ	וְעָ	לְ	בְּ	וְעָ	וְשָׂ	וְהִקְטַרְתָּ	37
-ለ-አንተ	ሆነ	ቅዱስ	-ለ-አንተ	ትአደርጋት	አል	-በ-የእሱ-proportion	ትአደርጋት	ያ	-አለ--ያ-ዕጣን	
	H1961	H6944			H3808	H4971			H7004	

:לְ
-ለ-እግዚአብሔር
[H3068](#)

እንደ እርሱ የተሠራ ዕጣን ለአንተ አታደርግ፤ በአንተ ዘንድም ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን።

ס	:מַעֲמִי	וְנִקְּ	בָּ	לְ	קָ	קָ	וְעָ	וְשָׂ	וְשָׂ	38
s	-ከ-ሕዝብ	-አለ--አለ-ቀረጡ	-ከ-	-ለ--አለ-አተ	-አለ-አንደ	አደረገ	ያ	ሰው		
		H3772		H7306	H3644			H0376		

ሊያሸትተውም እንደ እርሱ የሚያደርግ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ።